



የደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል መንግስት
ደቡብ ነጋሪት ጋዜጣ
DEBUB NEGARIT GAZETA OF THE SOUTHERN NATIONS,
NATIONALITIES AND PEOPLES REGIONAL STATE

፲፫ ዓመት ቁጥር ፰ ሀዋሳ
ነሀሴ ፫ ቀን ፲፱፻፺፱ ዓ.ም

በደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና
ሕዝቦች ክልል ምክር ቤት
ጠባቂነት የወጣ ደንብ

13 Year No 8
Hawassa. August 9/2007

<p>ማውጫ</p> <p>ደንብ ቁጥር ፳፪/፲፱፻፺፱ ዓ.ም</p> <p>የደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል መንግስት የዓሳ ሀብት ልማት፣ አስተዳደር ጥበቃ ደንብ</p>	<p>CONTENTS</p> <p>Regulation No 62/2007</p> <p>The Southern Nations, Nationalities and Peoples Regional State Fisheries development, management & ontrol Regulation</p>
<p>የደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል መንግስት የዓሳ ሀብት ልማት፣ አስተዳደር ጥበቃ ደንብ ቁጥር ፳፪/፺፱</p> <p>በክልሉ ባሉ የውሃ አካላት ውስጥ ያለውን እምቅ የዓሳ ሀብት የመጠቀም እንቅስቃሴን ሕጋዊ በማድረግ የተፈጥሮ ሀብቱ ሚዛኑን በጠበቀ መልኩ ለትውልድ መተላለፍ ስላለበት፤</p> <p>ጥራቱን ጠበቀ የዓሳ ምርት አቅርቦትን ለማሳደግና ሕብረተሰቡና መንግሥት ከሀብቱ ማግኘት የሚገባቸውን ጥቅም ለማግኘት ስላለባቸው፤</p> <p>በተሻሻለው የደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 66 ንዑስ አንቀጽ 6 መሠረት ይህ ደንብ ወጥቷል።</p>	<p>Southern Nations, Nationalities and Peoples Regional State Fisheries development, management and Control Regulation No 62/2007</p> <p>WHEREAS, rational utilization of the region’s existing fishery resources is required;</p> <p>WHERAS, it has become necessary to promote the supply of quality fish and fisheries products and strengthening of the region’s source of income.</p> <p>NOW, THEREFORE, in accordance with Article 66(6) of the r3evised constitution 2001 of the Southern Nations, Nationalities and Peoples regional state, it is here regulated as follows.</p>

ክፍል አንድ

ጠቅላላ

1. አጭር ርዕስ፣

ይህ ደንብ “የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል መንግሥት የዓሣ ሀብት ልማት፣ አስተዳደርና ጥበቃ ደንብ ቁጥር ፳፪/፲፱ ” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

2. ትርጓሜ

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ ደንብ ውስጥ፡-

1. "ክልላዊ መንግሥት" ማለት በኢ.ዮ.ጵ.ያ ፌዴራላዊ ሪፐብሊክ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ ፵፯(፩) መሠረት የተመሠረተ የደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል መንግስት ማለት ነው።

2. "ዓላ" ማለት ማንኛውም የዓሣ ዝርያ፣ ሽርጠን አስተኔ/ ክሩስቴሽያን/፣ ዛጎል ለበስ/ሞሎሰክስ/ እንዲሁም እነሱ የጣሉትን እንቁላል፣ የተፈለፈለ ወይም ታዳጊ ጫጩትን ያጠቃልላል፤

3. "የዓላ ሀብት" ማለት በተፈጥሮና በሰው ሰራሽ የውሃ አካላት ውስጥ የሚገኝ የዓሣና ሌሎች ከዚህ ጋር ግንኙነት ያላቸውን የውሃ ውስጥ ሕይወታዊ ሀብት ክምችትን ያጠቃልላል።

4. "የዓላ ግብርና" ማለት ቁጥጥር በሚደረግበት ሁኔታ በተፈጥሮና በሰው ሰራሽ የውሃ አካላት ዓሣን ማርባት እና/ ወይም ማምረትና ከዚህ ጋር የተያያዙ ሌሎች ሥራዎችንም የሚጨምር ነው፤

Part One

General

6. Short title

This regulation can be cited as “**Fisheries Development management and control regulation no. 62/1999 of the Southern Nations, Nationalities and People’s regional Government**”

7. Definition

Unless the context requires, otherwise in this regulation;

1. “**Regional Government**” means southern Nations, Nationalities and People’s regional Government Which has been specified under Article 47(1) of the constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia .

2. “**Fish**” means any fish species, crustaceans, mollusks, including their eggs, spawn fries or fingerlings.

3. “**Fisheries Resource**” means the fish stocks contained in natural and man-made water bodies;

4. “**Aquaculture**” means breeding and/ or cultivation of fish, and including other related activities in natural and man-made water bodies under controlled condition;

5. "ሰው" ማለት ማንኛውም የተፈጥሮ ሰው ወይም በሕግ ሰውነት መብት የተሰጠው ድርጅት ወይም ማኅበር ነው፤

6. "ዓሣ አስጋሪ" ማለት የማስገሪያ መሣሪያ ይዞ በአካል የዓሣ ማስገር ሥራ የሚያካሂድ ሰው ነው።

7. "ጥብቅ የዓሣ ሀብት ክልል" ማለት ማንኛውም የውሀ አካል ውስጥ የዓሣውን ዝርያ ለመጠበቅ ወይም ለሌላ ተግባር ሲባል በሙሉ ወይም በከፊል የተከለለና ለምርምር ካልሆነ በቀር ለማንኛውም የዓሣ ማስገር ሥራ የተከለከለ አካባቢ ነው፤

8. "የዓሣ ማስገሪያ መሣሪያ" ማለት ለዓሳ ማስገር ሥራ የሚያገለግል ማንኛውም መረብ፣ ወጥመድ፣ ወንፊት፣ ነጠላ የናይሉን ክር፣ መንጠቆና እንዲሁም ሌላ ተመሳሳይ መሣሪያ ነው፤

9. "ሥነ ምህዳር" ማለት በውሃ አካል ውስጥ የሚኖሩ ሕይወታዊና ሕይወታዊ ያልሆኑ ሀብቶችን በውሃ ዳርቻዎች ያሉ ዕፅዋትንና እንስሳትን ተያያዥነት ተደጋጋፊነት ያመለክታል።

10. "የዓሣ ሀብት ተቆጣጣሪ" ማለት ይህን ደንብና በደንቡ መሠረት የሚወጡ መመሪያዎችን ለማስፈፀም በክልሉ ግብርናና ገጠር ልማት ቢሮ ወይንም በሥሩ ባሉት መዋቅሮች ሥልጣ የተሰጠው አግባብ ያለው ማንኛውም ሰው ነው።

11. "ቢሮ" ማለት የደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል ግብርና ቢሮ ነው፤

5. "Person" means any natural person or juridical entity.

6. "Fisher" means a person who physically undertakes fishing;

7. "Protected Fishery Area" means a fully or partially demarcated geographical area of any water body where, except for research, fishing is prohibited for the protection of the inhabiting fish species or for other purposes;

8. "Fishing Gear" Means any net, trap sieve, monofilament nylon line, hook, and any other similar equipment used for fishing;

9. "Ecology" means ecological unit consisting of a group of living and non living creatures surrounding water bodies, interacting with each other and with their surroundings;

10. "Fishery Inspector" means any appropriate person duly authorized by the regional Bureau of Agriculture and rural Development or by respective offices to implement this regulation land directives issued hereunder with respect to his power.

11. "Bureau" means the Regional Bureau of Agriculture;

- 12. "ዓሣ ግብርና ተቋም" ማለት የዓሣ ግብርና ሥራ የሚካሄድበት ማንኛውም የተወሰነ ቦታ ወይም አካባቢ ሲሆን ለግል መዝናኛነት የሚዘጋጀውን መርዕየ ገንዳን አይጨምርም፤
- 13. "ዓሣ ማስገር" ማለት ማንኛውንም ዘዴ በመጠቀም ከማንኛውም የውሃ አካል የተለያየ ዓላማ ዓሣ የመያዝ፣ የመግደል ወይም የማውጣት ተግባር ነው፤
- 14. "ለግል ፍጆታ ዓሣን ማስገር" ማለት ነጠላ መንጠቆን በመጠቀም ለዕለት ፍጆታ የሚደረግ የዓሣ ማስገር እንቅስቃሴን ያመለክታል፤
- 15. "ለንግድ ዓሣ ማስገር" ማለት በሙሉ ወይም በከፊል ለመሸጥ ወይም ለመለወጥ ዓሣ ማስገር ማለት ነው።
- 16. "ለመዝናኛ ዓሣ ማስገር" ማለት ለመዝናኛ ተብሎ ልሙጥ የሆነ ነጠላ መንጠቆና የናይሎን ክር በመጠቀም የሚካሄድ ዓሣ ማስገር ነው፤
- 17. "ለምርምር ዓሣ ማስገር" ማለት ለሳይንሳዊ ምርምር፣ ለሙከራ፣ ለሌሎች ጥናታዊ ሥራዎች ወይም ዓሣን በውሃ አካላት ውስጥ ለመጨመር መያዝንና ለመርዕየ ገንዳና ለቤተመዘክር ዓሣ መሰብሰብን ይጨምራል።
- 18. "ፈቃድ" ማለት ዓሣ ለማስገር፣ ለመነገድ፣ ወይም የዓሣ ግብርና ለማካሄድ የሚያስችል ከሚመለከተው መንግሥታዊ አካል የተሰጠ የፅሁፍ ማስረጃ ማለት ነው።

- 12. "Aquaculture Facility" means any specific place, area or structure where aquaculture activity is undertaken other than a personal aquarium;
- 13. "Fishing" means the catching killing or taking of fish for whatever purpose using any method from any water body;
- 14. "Subsistence Fishing" means fishing solely for the purpose of self and family consumption;
- 15. "Commercial fishing" means fishing for the purpose of commercial or monetary gain where all part of the catch will be destined for sale or bartering;
- 16. "Recreational Fishing" means fishing solely for purpose pleasure using single hook and monofilament nylon line.
- 17. "Research Fishing" means fishing for the purpose of scientific, experimental and other studies or for the purpose of stocking fish in to any water body including collecting fish for aquarium museums and zoo;
- 18. "License" means any written official document issued by authorized body to fish trade or undertake aquaculture activities;

19. "ኮንሴሽን" ማለት በአንድ የውሃ አካል ውስጥ ያለውን የዓሣ ሀብት ለሰው ለተወሰነ ጊዜ በውል ማከናወኑን ያመለክታል፤

20. "ዓሣ ማስገር የተከለከሉ ወቅቶች " ማለት የዓሣ ዝርያዎችን የሥነ-ተዋልዶ ሂደት ለመጠበቅ ቅ ሲባል ዓሣ እንዳይሠገር የተከለከለ የጊዜ ገደብን ያመለክታል።

21. "ድፍን ዓሣ" ማለት አንጅቱ ያልወጣ ዓሣ ማለት ነው።

22. "ከፍተኛ ቅዝቃዜ" ማለት የቅዝቃዜ መጠኑ ከ"0" /ሜ/ በታች 18⁰C እና ከዚያም በታች ማቀዝቀዝ ማለት ነው።

23. "የታመመ ዓሣ" ማለት በዓሣ ግብርና ተቋም ውስጥ በተለያዩ በሽታዎች ምክንያት ጤናው የተጓደለ ዓሣ ማለት ነው።

24. "የተበከለ ዓሣ" ወይም "የተበላሽ ዓሣ" ማለት በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ ለሰው ጤና ተስማሚ ባልሆኑ ነገሮች የተነሳ ወይም በአያያዝ ጉድለት የተፈጥሮ ይዘቱን ያጣ ዓሣ ማለት ነው።

25. "ዞን ተሻጋሪ የውሃ አካላት የዓሣ ሀብት" ማለት ሁለት ወይም ከዚያ በላይ የሆኑ የዞን ወይም የልዩ ወረዳ አስተዳደር መዋቅሮችን በሚያዋስን የውሃ አካላት ውስጥ ያለውን የዓሣ ሀብት ያመለክታል።

19. "Concession" means any contractual agreement between persons to use the fishery resource of a specific water body for a specific period of time;

20. "Closed Season" means a specific time of the year or longer where, except for research, fishing is prohibited for the protection of the breeding stock of fish species;

21. "Whole fish" means ungutted fish with gills and fins;

22. "Freezing temperature" means a temperature which is under negative 18⁰C and below;

23. "Diseased Fish " means a fish, its health is affected by different diseases in certain fish farm;

24. "Contaminated and or Spoiled Fish" means a fish or fishery product which is unfit for human consumption due to improper pre- and post- fish handling.

25. "Trans-zonal fisher resource" refers to any fishery resource found in water bodies founded between two or more administrative zones/special woredas;

3. የተፈጻሚነት ወሰን፤

ይህ ደንብ በደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦ ክልል መንግስት ውስጥ ዓሣ በሚረባባቸውና በሚመረትባቸው የውሃ አካላት ሁሉና የዓሣ ምርት ዝግጅት፣ ዝውውርና ግብይት በሚካሄዱባቸው አካባቢዎች ተፈጻሚነት ይኖረዋል።

ክፍል ሁለት

4. በተፈጥሮ የውሃ አካላት ውስጥ የሚገኝ የዓሣ ሀብት አጠቃቀም፤

የዓሣ ማስገር ፈቃድን የሚመለከቱ ጠቅላላ ግዴታዎች፤

1. ለንግድና ለመዝናኛ ከተፈጥሮ ወይም ከሰው ሠራሽ የውሃ አካላት ዓሣ ለማስገር የሚፈልግ ማንኛውም ሰው በየደረጃው ከሚገኙ ግብርናና ገጠር ልማት መዋቅር መሥሪያ ቤት የማስገር ፈቃድ ማግኘት አለበት፤
2. ለጥናትና ምርምር ሥራ ከተፈጥሮ የውሃ አካላት ዓሣ ለማስገር የሚፈልግ ማንኛውም ሰው ከቢሮ ፈቃድ ማግኘት አለበት፤
3. በዚህ ደንብ መሠረት ዓሣ ለንግድና ለመዝናኛት ለማስገር ፈቃድ ለማግኘት የሚፈልግ ሰው የሚመለከተው መሥሪያ ቤት በሚወስነው መመሪያ መሠረት ፈቃድ ማግኘት ይችላል።
4. የዓሣ ማስገር ፈቃድን በማንኛውም መልኩ ለሌላ ሰው አሳልፎ መስጠት ወይም የራሱ ያልሆነ ፈቃድን ይዞ ማስገር የተከለከለ ነው፤

8. Scope of Application

This regulation shall be applicable to all water bodies found within the Southern Nation, Nationalities and Peoples Region where aquaculture, fishing, processing transporting and marketing activities take place;

Part Two

9. Utilization of fishery resource of the natural water bodies

General obligations fishing licenses

1. Any person who wishes to undertake commercial or recreational fishing from the region's natural water bodies shall do so up on acquisition of a legal fishing permit from concerned agriculture and rural development offices,
2. Any person who wishes to undertake research fishing from the region's natural or (and manmade water bodies shall do so upon acquisition of a legal fishing permit from the bureau.
3. Any person who wishes to undertake commercial or recreational fishing as per this regulation shall do so according to the directives to the directives which shall be released by the concerned authorities,
4. Transferring a fishing license by any means to another person or bearing of license which does not belong to the bearer is forbidden,

5. በዚህ ደንብ መሠረት ማንኛውም ሰው ብሔራዊ ፓርክ ውስጥ በተከለሉ የውሃ አካላት ምሳሌ ለማስገር ሲፈልግ ፓርኩን ለማስተዳደር ሥልጣን ከተሰጠው አካል የተሰጠ የጽሁፍ ፈቃድ መያዝ አለበት፤
6. በዚህ ደንብ መሠረት ለጥናትና ምርምር ካልሆነ በስተቀር ማንኛውም ሰው በየትኛውም የውሃ አካል ላይ ምሳሌ እንዳይሰገርባች በመመሪያ በተከለከሉ ወቅቶችና በታዎች ምሳሌ ማስገር ክልክል ነው፤
7. በዚህ ደንብ መሠረት ማንኛውም ሰው በየትኛውም የውሃ አካል ላይ በቢው ወይም በየደረጃው ባሉ መዋቅሮች በመመሪያ ለተወሰነ ጊዜ እንዳይሰገሩ የተከለከሉትን የምሳሌ ዝርያዎች ማስገር የተከለከለ ነው፤ ሰ
8. በዚህ ደንብ መሠረት አንድ የውሃ አካል እንዲሠራበት የተሰጠ የማስገር ፈቃድ በሌላ የውሃ አካል ላይ መጠቀም የተከለከለ ነው፤
9. በእያንዳንዱ የውሃ አካል ምሳሌ ለማስገር በመስተዳድሩ መዋቅር መሥሪያ ቤት ከተፈቀዱ የማጥመጃ መሣሪያዎች ዓይነት፣ ብዛትና የአሰጋገር ዘዴ ውጫ ተጠቅሞ ማስገር የተከለከለ ነው። የውሃ አካላቱ የምሳሌ ሀብት አጠቃቀም በሚወጣ ዝርዝርና መመሪያ የሚወሰን ይሆናል።
10. ማንኛውም ሰው የማይጠቀምበትን የማስገሪያ ፈቃድ ለፈቃድ ሰጪው መሥሪያ ቤት መመለስ አለበት። ይህ ካልሆነ ግን ፈቃዱን እንደተጠቀመበት ይቆጠራል።

5. Any person who wishes to undertake fishing with a national park area shall hold a written permit from the authority responsible to administer the park,
6. It is forbidden to undertake fishing activities, except for research, on closed areas and closed seasons,
7. It is forbidden to fish protected (threatened) fish species unless and other wise permitted by the bureau or concerned administrative offices,
8. It is forbidden to use fishing license permitted to one water body to another water body,
9. It is forbidden to fish using any type of fishing gear and fishing methods other than the permitted one, Details shall be determined by directives,
10. Unused license shall be returned back to issuing authority, otherwise it will be considered as if it is used,

11. ማንኛውም ሰው የተሰጠው የማስገሪያ ፈቃድ ስጪው መሥሪያ ቤት በሚወሰነው የጊዜ ገደብ መሠረት የወቅቱን ግብር ለግብር ሰብሳቢው መንግሥት አካል የከፈለበትን ማስረጃ በመያዝ በግንባር ቀርቦ ማሳደስ አለበት። በውሃ አካላት ውስጥ ያለውን የዓሣ ሀብት ለመጠቀም የሚከፈለው ግብር ሰብሳቢው መሥሪያ ቤት በሚወሰነው መሠረት ይሆናል።

12. በዚህ ደንብ መሠረት በደሴቶች ላይና ከውጭ አካላት እስከ 3 ኪ.ሜ ርቀት ላይ የሚኖሩ አርሶ አደሮች ተራ መንጠቆን በመጠቀም ለዕለት ፍጆታቸው ዓሣ እንዳይሰገርባቸው ከተከለሱ የውሃ አካላት ክልል ውጪ የማስገር ፈቃድ ሳይዙ በቀን እስከ 3 ኪ.ግ ድፍን ዓሣ ማጥመድ ይችላሉ።

13. ማንኛውም ሰው በዚህ ደንብ አንቀጽ 8 በተደነገገው መሠረት በኮንሴሽን በተሰጠ የውሃ አካል ዓሣ ለማስገር ኮንሴሽን ከተሰጠው ሰው ፈቃድ ማግኘት አለበት።

14. ማንኛውም ሰው በተፈቀደለት የማስገሪያ ፈቃድ መሠረት ለማስገር በተፈቀደው የውሃ ክፍል ተዘዋውሮ የመሥራት መብት አለው።

5. የዓሣ ምርት ማሰባሰብና ማዘዋወርን በተመለከተ፣

1. በዚህ ደንብ መሠረት የዓሣ ምርት በመሰብሰብና በመሸጥ ተግባር ላይ የተሰማራ ማንኛውም ሰው ዓሣ ለንግድ የማስገር ፈቃድ ከተሰጣቸው አስጋሪዎች ብቻ የዓሣ ምርት መረከብ አለበት።

11. Any person, by submitting all the necessary documents, shall renew his license with in the time schedule of the coordination office,

12. Any inhabitant who lives on an islands or 3 k/m far from the water bodies has the right, except closed areas, to fish with out license up to 3 kg whole fish for family consumption using hook and line.

13. Any person who wishes to undertake fishing on a fisheries resource, subject to concession granted according to Article 8 of this regulation shall do so with permission from the concerned concessionaire,

14. Any person who gets a fishing license has the right to fish in all parts of the specified water body except closed areas.

11. Fish And Fishery Product collection and distribution.

1. Any person who wishes to undertake fish and fishery product collection and marketing shall collect this product from licensed fisher.

2. ማንኛውም የዓሣ ምርት በመሰብሰብና በመሸጥ ተግባር ላይ ለመሰማራት የሚፈልግ ሰው የሥራ ፈቃድ ከማውጣቱ በፊት የውሃ አካላቱ ከሚገኙባቸው የመስተዳድር መዋቅሮች በጽሁፍ የተሰጠ የብቃት ማረጋገጫ መያዝ አለበት።

6. በዞን ተሻጋሪ የውሃ አካላት ውስጥ ያለውን ዓሣ ሀብት አጠቃቀም በተመለከተ፣

በዞን ተሻጋሪ የውሃ አካላት ውስጥ ያለውን ዓሣ ሀብት አጠቃቀም በክልሉ በኩል ዞኖች በሚያደርጉት ስምምነት መሠረት ተግባራዊ ይሆናል።

7. አካባቢን ስለመጠበቅ፣

1. በተፈጥሮም ሆነ በሰው ሠራሽ የውሃ አካላት ሥነ-ምህዳር ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ ሊያስከትል የሚችልና ዓሣን ሊመርዝ የሚችሉ ደረቅ ቆሻሻ ወይም ፈሳሽ ወደ ውሃ አካሉ ማስገባት ወይም እንዲገባ ማድረግ የተከለከለ ነው።

2. በውሃ አካላት ዳርቻዎች ያሉ የተፈጥሮ ደኖችና ዕዕዋቶች እንዲሁም ገባር ወንዞችና ጅረቶች ከውሃ አካላቱ ሥነ-ምህዳራዊ ይዘት ጋር የተያዙ በመሆናቸው ዙሪያ መሬቶችን በማረስ፣ በዳርቻዎች ላይ ያሉ ቁጤማዎችንና ዕዕዋቶችን በመመንጠርና በማቃጠል የወንዞችን የተፈጥሮ አቅጣጫ በመቀየርና አለአግባብ በመገደብ የተፈጥሮ ይዘታቸውን ማናጋት የተከለከለ ነው።

2. Any person, who wishes to have a license for collecting and marketing fish from the concerned authority, shall have a written document indicating its fulfillment of the necessary requirement.

6. Transitional Fishery Resource Utilization

The zones, in the presence of the regional bureau may negotiate and enter in to agreements with the respective neighboring administrative offices regarding the utilization of trans-zonal fishery resource.

7. Environmental Protection

1. It is forbidden to add any dried or liquid effluents which will have a direct or indirect negative impacts on the fishery resource of the water bodies ,

2. It is forbidden to divert river courses, cultivating near by take sides, clearing the lake surrounding vegetation

3. የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 እንደተጠበቀ ሆኖ የዓሣ ሀብትንና በተጓዳኝ በውሃ ውስጥ ያለውን ተፈጥሮ ሚዛን መጠበቅ እንዲያስችል የውሃ ዳርቻዎችን ከ1 ኪ/ሜትር በታች ተጠግቶ ማረስ የተከለከለ ነው፤

4. በማናቸውም ተፋሰስ ለማካሄድ የሚታቀዱ የልማት ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ በተፋሰሱ በሚገኝ የዓሣ ሀብት ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ የሚያደርሱ መሆናቸው በቢሮ መረጋገጥ አለበት፡፡

5. በክልሉ ውስጥ በቢሮው ካልተፈቀደ በስተቀር ማንኛውንም ሕይወት ያለውን የዓሣ ዝርያና ሌሎች የውሃ ውስጥ እንሰላትና ዕፀዎችን ከአንድ የውሃ አካል ወደ ሌላ የውሃ አካል ማሰራጨት ወይም ማዘዋወር ክልክል ፡፡

3. With out Prejudice to the provision of this Article sub-Article 2 for the purpose of maintaining of natural balance in the in the water bodies, it is forbidden to till any surroundings land of any water body in radius of 1 km.

4. The bureau shall ensure that development programs and projects are drawn up in such a way that they will not have direct or indirect negative impacts on the fisheries resources constituted in the basin where the programs or projects are intended to be implemented,

5. Any person who wishes to transfer live fish and other aquatic animals and plants with in the region water bodies shall have written permit from the bureau.

8. የዓሣ ሀብትን በኮንሴሽን ስለመስጠት፤

የአንድ የውሃ የዓሣ ሀብትን የክልሉ ቢሮ በተዋረዱ ባሉት መዋቅሮች ጋር በማጥናት ለአንድ ወይም ለብዙ ሰዎች በኮንሴሽን መስጠት ይችላል፡፡ የአሰጣጡም ሁኔታ ለኮንሴሽኑ አሰጣጥ በሚዘጋጀው ዝርዝር ውል መሠረት ይሆናል፡፡

8. Issuance of Fishers Resource by concession

The bureau and the concerned administrative office may issue a fishery resource of any water bodies of the region by concession to one or more persons. Detail of issuance will be in accordance with agreement document.

ክፍል ሦስት

9. የዓሣ ግብርና ልማት፤

1. ማንኛውም ሰው በክልሉ ውስጥ የዓሣ ዝርያዎችን ለንግድ ለማርባር ሲፈልግ ከቢሮው ፈቃድ ማግኘት አለበት። ፈቃዱም የሚሰጠው ከዚህ በታች የተመለከቱት ሲሟሉ ነው፡-

ሀ/ ለተቋሙ የሚሆን በቂ መሬት መኖሩ ለሚመለከታቸው መዋቅሮች ሲረጋገጥ፤

ለ/ ለተቋሙ የሚያስፈልግ በቂ ውሃ ስለመኖሩና ለመጠቀም ስለመቻሉ አግባብ ካለው መንግሥታዊ አካል ድጋፍ ሲያገኝ፤

ሐ/ የቋቋመው የዓሣ ግብር ተቋም አካባቢን የማይበክል ወይም በተፋሰሱ ባሉ የውሃ አካላት በሚገኙ የዓሣ ዝርያዎች ላይና በጠቅላላው መሆኑ ሲረጋገጥ ይሆናል።

2. በተቋቋመው የዓሣ ግብርና ተቋም ውስጥ የዓሣ በሽታ ተከስቶ ወደ አካባቢው የውሃ አካላት ሲዛመትና የከፋ ጉዳት ሊያደርስ ይችላል ተብሎ ከታመነ ቢሮው ተቋሙን መዝጋት ወይም ማሸግ ይችላል።

ክፍል አራት

10. የዓሣ ምርት ዝግጅትና አያያዝን የሚመለከቱ ጉዳዮች፤

1. ከዓሣ ምርት ዝግጅት፣ አያያዝ፣ አሰባሰብና ማከማቻና ሥርጭት ሥራዎችን የሚሠሩ ሠራተኞች፡-

Part Three

13. Aquaculture development

1. Any person who wishes to establish fish culturing facility or undertake fish culture for commercial purpose shall get a permit from the bureau,

a) There is sufficient land and permit from the concerned administrative offices.

b) There is sufficient water and permission to use from the appropriate authority,

c) Establishment of the fish culturing facility does not have a negative impact on the surrounding environment or on the fish species inhabiting the water bodies in the basin,

2. The bureau shall close fish culture facility when it is convinced that there is a risk that a fish disease in the fish culturing facility may spread in to the surrounding or in to the water basin.

Part Four

10. Matters concerning fish and Fishery Product processing and Handling

1. Open wound; bring concerned Workers dealing with fish processing handling, collecting and storing.

ሀ/ ከማንኛውም ተላላፊ በሽታና ከሰውነት ቁስለት ነፃ ስለመሆናቸው በሐኪም ማረጋገጫ መያዝ ይኖርባቸዋል፤

ለ/ ሰውነታቸውን የሥራ ልብሳቸው ንፅህናው የተጠበቀ መሆን አለበት፤

2. የዓሣ ምርት ዝግጅት፣ አያያዝ፣ አሰባሰብ፣ ማከማቸትና ሥርጭትን በተመለከተ፤

ሀ/ በውሃ አካላት ዳርቻዎች አካባቢ የሚደረግ የምርት ዝግጅት በጥላ ቦታዎች ወይም ለዚህ ተብለው በተዘጋጁ መጠለያዎች መከናወን አለበት፤

ለ/ ለዓሣ ምርት ዝግጅት የሚያገለግሉ የዓሣ መያዣ ሳጥኖች፣ ቢላዎች፣ ሞረዶችና የመሳሰሉት በንፅህና የተያዙና ከዝገት ፍፁም ነፃ የሆኑና ውሃ የማይመጡ መሆን አለባቸው፡፡

ሐ/ የዓሣ ምርት የሚያጓጉዙ ጀልባዎች፣ ካሚዮኖች፣ መኪኖች ሁሉ ንጽህናቸው በደንብ የተጠበቀ ከዝገት ፍፁም ነፃ የሆኑና የውስጥ ክፍላቸው ውሃ ከማይመጡ ነገሮች የተሰሩ መሆን አለባቸው፤

መ/ ከ50 ኪ፣ሜትር ርቀት በላይ በከፍተኛ ቅዝቃዜ የደረቀን ዓሣ ለማጓጓዝ ከባለፍሪጅ መኪና ወይም ቅዝቃዜን ባለበት ደረጃ ጠብቆ ማቆየት ከሚችሉ ሽፍን መኪኖች ውጪ ማጓጓዝ የተከለከለ ነው፤

ሠ/ የዓሣ ምርት ለማጓጓዝ የሚሰማራ ጀልባ፣ መኪናና ካሚዮኖች ከሚጭኑት ዓሣ ምርት በስተቀር ሌላ ጭነት መጫን ክልክል ነው፤

a) Shall be free from contagious diseases and documents from medical centers.

b) Shall be clean and wear clean working cloths.

2. Fish and Fishery product processing, handling, collecting and storing and distribution.

a) Fish processing at landing sites shall be carried out on shade areas or places especially designed for this purpose,

b) All fish processing utensils and fish boxes shall be clean and free from rust and doesn't absorb water,

c) Fish collecting boat' trucks and lorries shall be clean free from rust and water absorption,

d) It is forbidden to transport frozen fish without refrigerated or insulated truck beyond 50 kms,

e) fish transporting vehicles shall only transport fish and fishery products,

ረ/ የዓሣ ምርት ማከማቻ ማጋዘኖች የህብረተሰቡን ጤና በማያውክ ቦታና ሁኔታ መሠራትና መደራጀት አለባቸው፤

ሰ/ የዓሣ ምርት ማከማቻ ማቀዝቀዣዎች አስፈላጊውን ከፍተኛ የቅዝቃዜ መጠን የጠበቁና የውስጥ ንፅሃናቸውን በደንብ የተጠበቀ መሆን አለባቸው፤

ሸ/ የዓሣ መሸጫ ሰቆች ውስጥ ግልጋሎት የሚጠፍ ፍራጆች የቅዝቃዜ መጠናቸው ከ10⁰C እስከ ከዜሮ በታች 2⁰ C፤

ቀ/ የዓሣ መሸጫ ዙቆች አሠራር፤

- የቤት ወለል በሲሚንቶ ንጣፍ የተሠራና በቀላሉ የሚታጠብ መሆን አለበት፡፡
- ግድግዳው እስከ ሁለት ሜትር ከፍታ ድረስ ታጣቢ በሆነ ነገር የተለበደ መሆን አለበት፤
- የቤት ጣራ ኮርኒስ ያለውና ነጭ ቀለም የተቀባ መሆን አለበት፤
- ዓሣው የሚሸጥበት ክፍል በቂ የፀሐይ ብርሃን የሚያስገባ እና ዓሣ በምሽት የሚሸጥ መሆን በቂ የኤሌክትሪክ ብርሃን መኖር አለበት፤
- በዓሣ መሸጫ ሰቆ በቂ የአየር ዝውውር መኖር አለበት፤
- በዓሣ መሸጫ ሰቆች ሌሎች እቃዎችን ማከማቸትና መሸጥ እና የቤት ውስጥ እንሰሳት እንዲዘዋወሩ ማድረግ የተከለከለ ነው፡፡

f) Fish storage shall be designed and constructed in such a way that it does not affect the health of the community,

g) Fish cold stores shall maintain the necessary freezing temperature and be clean,

h) Deep freezers at fish shops shall maintain a temperature ranging from 10⁰ C up to 0⁰C and below.

i) Fish Shoppe

- The floor shall be cemented and easily washable,
- The wall, 2 meter height, shall be plastered with washable materials,
- Shall have ceiling and painted with white paint,
- Shall permit enough sun light and at night shall have electric light.
- Shall have enough air circulation,
- It is forbidden to store any material other than fishers and let domestic animals.

11. መረጃ የመስጠት ግዴታ

ከዓሳ ሀብት ልማት፣ ጥበቃና አጠቃቀም ጋር ተያያዥነት ያለውን ሥራ የሚሠሩ ማንኛውም በዚህ ሥራ የተሰማራ ሰው ሥራውን በተመለከተ የዓሳ ሀብቱን ለሚቆጣጠረው መሥሪያ ቤት መረጃ የመስጠት ግዴታ አለበት።

ክፍል አምስት

12. የማስፈጸም ሥልጣንና ኃላፊነት

ቢሮውንና በተዋረድ ያሉ መዋቅሮች የዓሳ ሀብትንና ሌሎች የውሃ ውስጥ እንስሳትንና እፅዋት የማስተዳደርና የመጠበቅ ኃላፊነት ስላለባቸው የዓሳ ሀብት ተቆጣጣሪን በመመደብ ይህ ደንብ ተፈጻሚ እንዲሆን የማድረግ ግዴታ አለባቸው።

13. የዓሳ ሀብት ተቆጣጣሪ ስለመሰየም፣

የዓሳ ሀብት ተቆጣጣሪ በቢሮና በተዋረዱ ባሉ መዋቅሮች ይሰየማል። አስያየውም የቢሮውንና የየመዋቅሩን የሥራ መዋቅር መሠረት አድርጎ ይሆናል።

14. የዓሳ ሀብት ተቆጣጣሪ ሥልጣንና ኃላፊነት፣

ይህ ደንብና በደንቡ መሠረት የሚወጡ መመሪያዎችን ተግባራዊነት ለማረጋገጥ የዓሳ ሀብት ተቆጣጣሪ ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ፣

ሀ) በማንኛውም የውሃ አካል ላይ የሚገኝ ዓሳ አስጋሪን አስቁሞ ጀልባውን ወይም የማስገሪያ መሳሪያውን መፈተሽ፣ መመርመር፣

11. Fisheries information exchange obligation;

Any person who deals with fishery resource and utilization shall be obliged to give information to the bureau and the respective administrative offices.

Part Five

12. Enforcement of the regulation

In order to ensure the implementation of this regulation the bureau and the respective officers are authorized to do so, by assigning fisheries inspectors.

13. Assigning of fisheries Inspector

The bureau and the respective administration officers shall assign the inspector. The assignment will be based on their organizational structure.

14. Powers and Responsibilites of Fisheries Inspector

In order to ensure the implementation of this regulation and directives issued here under, a fisheries inspector having shown authorization to do so may, without a court warrant:-

- a) Stop and search any fisher found on any water body and inspect the fishing boat/gears/

ለ) ይህ ደንብና በዚህ ደንብ መሠረት የሚመጡትን መመሪያዎች ጥሷል ተብሎ አጥጋቢ በሆነ ሁኔታ የተጠረጠረ ማንኛውም ሰው ስሙንና አድራሻውን እንዲነግር መታወቂያውንና ሌሎች ከዚህ ጋር አግባብነት ያላቸውን መረጃዎች እንዲያሳዩ ወይም እንደአስፈላጊነቱ እንዲሰጠው በሥራ አካባቢ መጠየቅ፤

ሐ) ማንኛውም ዓሣ የተያዘው፣ የተጓጓዘው፣ በገበያ የቀረበው ከዞኑ እንዲወጣ የተዘጋጀውን ይህን ደንብ በመጣስ ነው ተብሎ ሲያምን ምርቱን መያዝ ወይም ማስያዝ፤

መ) ማንኛውም የዓሣ ማስገሪያ ጀልባና መሣሪያ ይህን ደንብ ወይም በዚህ ደንብ መሠረት የሚወጡትን መመሪያዎች በተባረረ ሁኔታ ጥቅም ላይ መዋሉን ሲያረጋግጥ እነዚህን መሣሪያዎች መያዝ/ማስያዝ፤

ሠ) ማንኛውም ሰው ይህን ደንብ በመተላለፍ ወንጀል ፈፅሟል ብሎ ሲያምን በተቻለ ፍጥነት ሥልጣን ባለው አካል ክስ እንዲመሰርት ማድረግ፤

ረ) ማንኛውም ዓሣ መታመሙን፣ መበከሉን ወይም በመባለሹቱን ሲያረጋግጥ ዓሣው እንዲወገድ ወይም ጉዳት እንዳያዳርስ ማድረግ፤

ሰ) ማንኛውም ዓሣ አስጋሪ ስለተጠቀመበት ማስገሪያ መሣሪያ፣ ስለያዘው ዓሣ ዓይነትና መጠን እንዲሁም ዓሣውን ያሰገረበትን አካባቢ መረጃ እንዲሰጠው መጠየቅ፤

ሸ) ማንኛውንም የዓሣ ግብርና፣ የዓሣ ማደረጃ፣ ማከማቻ፣ ማጓጓዣና መሸጫ ተቋማትንና መሣሪያዎችን መፈተሽና ተፈላጊውን መረጃ አሟልተው በማይገኙበት ጊዜ ማሸግ ወይም ማገድ ይችላል።

15. ማንኛውም የዓሣ ሀብት ተቆጣጣሪ

ሀ) በሚጠይቅበት ጊዜ የዓሣ ሀብት ተቆጣጣሪ መሆኑን ለማሳወቅ ሕጋዊ የሆነ መታወቂያ ማሳየት አለ፤

b) Demand any person reasonably suspected on contravening this regulation and or directives issued pursuant to this regulation to give their names and addresses and to show or as may be appropriate, to produce their identification cards and any other relevant information at the working areas;

c) seize let it be seized any fish which the inspector has reasonably grounds to believe that the fish has been caught transported, is being marketed in contravention of this regulation,

d) Seize or let it be seized any fishing boat or gear which the inspector has reasonably grounds prove that the same has been used in contravention of this regulation or directives thereof,

e) Inform to the concerned legal court when the inspector has reasonably grounds to believe that the person has committed an offense by contravening this regulation,

f) Destroy or otherwise render harmless any fish the inspector has reasonably grounds to prove that it is diseased, contaminated or spoiled,

g) Demand any fisher to provide information regarding the gears used, the type and size of fish caught, and the fishing area from which the fish were caught,

h) Inspect any aquaculture, fish processing unit, storage, transport and marketing facilities the permit or close the facilities when they are found to be failed to operate upon the standards.

15. Responsibilities of a Fisheries Inspector

Any fishery inspector shall:-

a) Produce required official document or identification cards including his powers to do so;

ለ) የተያዘ ዓሣ፣ የማስገሪያ መሣሪያ ወይም ሌላ እቃ ዓይነትና መጠን የተያዘበትንና ዓሣው የተሸጠበትን ወይም የተወገደበትን ቀን እንዲሁም ከሽያጭ የተገኘውን ገንዘብ መጠን የሚገልጽ ደረሰኝ ለተያዘበት ሰው ይሰጣል፤

ሐ) በዚህ ደንብ መሠረት የተያዘና ለገበያ መቅረብ የሚችል ማንኛውንም ዓሣ እንዳይበላሽ ለመከላከል ዓሣው የተያዘበት ሰው ባለበት በአካባቢው በወቅቱ የገበያ ዋጋ በሕጋዊ መንገድ እንዲሸጥ ያደርጋል፤

መ) በዚህ ደንብ መሠረት የተያዘ የማስገሪያ መሣሪያ ወይም ማንኛኛውንም ማከማቻ ቁሳቁሶችንና ሌሎች እቃዎችን ፍርድ እስኪሰጣቸው ድረስ በጥንቃቄ እንዲቆዩ ያደርጋል/ በሕግ ለተሰጠው አካል ማቅረብ ይችላል።

b) shall give the person, from whom, the fishing gear, and other goods were seized, and authenticated receipt stating the date of seizure, sale or disposal, the type and quantity of such goods, and if they are sold the amount realized from the sale;

c) Sell marketable fish at current market price, pursuant to this regulation, in the presence of person from whom the fish had been seized in order to prevent spoilage;

d) Ensure or let it be ensured by the concerned legal authorities that the fishing gears, transportation and other equipment seized, pursuant to this regulation, are well taken care of until the court pass a decision.

ክፍል ስድስት

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች፣

16. ወንጀልና ቅጣት፣

ማንኛውም ሰው፡-

- 1) ያለፈቃድ ወይም ከተሰጠው ፈቃድ ተቃራኒ በሆነ ሁኔታ ሕይወት ያለውን ዓሣ በክልሉ የውሃ አካል ከጨመረ/ከክልሉ ካስወጣ ወይም ከአንድ የውሃ አካል ወደሌላ የውሃ አካል ካዘወረ በኢ.ፌ.ዲ.ሪ የዓሣ ሀብት ልማትና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 315/1995 አንቀጽ 16/1 እና በደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል መንግስት የዓሣ ሀብት ልማት፣ አስተዳደርና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 78/96 በአንቀጽ 8 ንዑስ አንቀጽ 1 እና 2 በተደነገገው መሠረት ይቀጣል።

17. ሌሎች እርምጃዎች

- 1. ማንኛውም ሰው ይህን ደንብ በመተላለፍ ወንጀል ፈፀሟል ተብሎ ጥፋተኝነቱ ሲረጋገጥ በተከሰሱ ላይ ከሚሰጠው ማንኛውም ዓይነት ቅጣት በተጨማሪ ፍርድ ቤቱ፡-

Part Six

Miscellaneous provision

16. Offence and Penlty

Any person who:-

- 1) Convicted of importing or introducing live fish in to the waters of the region or same out region or transfer same from one water body to another water body without a permit or in contravention to the terms of the permit shall be punished in accordance to the Fishery Development and Utilization Proclamation Number 315/2003 of the Federal Democratic Republic Of Ethiopia; or in accordance to the Fisheries Development, Management and Control Proclamation Number 78/2004 Article 8 sub article 1 and Peoples Regional Government.

17. Other Sanctions

- 1. Where any person is convicted an offence in contravention of this regulation in addition there may be any other penalty imposed on accused person:-

ሀ) ለወንጀል ተግባር የዋሉትን ማናቸውንም የዓሣ ማስገሪያ ጀልባ ወይም የዓሣ ማስገሪያ መሳሪያ እንዲወረስ

ለ) ሕገ-ወጥ በሆነ መንገድ የዓሣ ማስገር ሥራ ለማካሄድ የዋለን ማናቸውንም መርዝ ወይም ፈንጂ ወይም ሌላ ዓይነት መሣሪያ እንዲወረስ፤

ሐ) የዓሣ መስገር ወይም የንግድ ፈቃድ እንዲታገድ፤ እንዲሰረዝ ትዕዛዝ ሊሰጥ ይችላል፤

2. የጥፋተኝነት ውሳኔ ከተሰጠው በኋላ የተያዙት እቃዎች እንዲወረሱ ትዕዛዝ ካልተሰጠ በስተቀር ውሳኔው በተሰጠ በ30 ቀናት ውስጥ የገንዘብ ቅጣት ካልተከፈለ የታያዙት እቃዎች ተሸጠው ከሸያጩ በሚገኘው ገንዘብ የገንዘብ ቅጣቱ እንዲሸፍን ይደረጋል፤

3. የወንጀል ክስ ከተመሰረተ በኋላ ተከሳሹ በነፃ ቢለቀቅ የተያዘው የማስገሪያ መሳሪያ ወይም ሌላ እቃ ለተከሳሹ ይመለሳል። የተያዘው ዓሣ ከሆነ ግን ዓሣው በተሰጠበት ዋጋ ለግለሰቡ ተመላሽ ይሆናል።

18. ወንጀል እንደተፈፀመ የሚያስቆጥሩ ሁኔታዎች

ማንኛውም ሰው በዚህ ጉዳዮች ላይ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የሚመለከተው ማንኛውም ሰው ደንቡን በማስፈጸም አንፃር የመተባበር ግዴታ አለበት።

19. የመተባበር ግዴታ

በዚህ ደንብ በተነሱ ጉዳዮች ላይ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የሚመለከተው ማንኛውም ሰው ደንቡን በማስፈጸም አንፃር የመተባበር ግዴታ አለበት።

20. ሌሎች ደንቦች ጋር ስላለው ግንኙነት

ይህን ደንብ የሚቃረን ማናቸውም ደንብ፣ መመሪያ ወይም ልምድ በዚህ ደንብ በተሸፈኑ ጉዳዮች ላይ ተፈጻሚነት አይኖረውም።

21. መመሪያ የማውጣት ሥልጣን

የክልሉ ግብርና ቢሮ ይህንን ደንብ ለመተግበር የሚያስችሉ መመሪያዎችን ሊያወጣ ይችላል።

a) The forfeiture of any fishing boat and/or gear used in the commission of the offender

b) The forfeiture of any poison, explosives or any other equipment or substance which has been unlawfully used for fishing;

c) The suspension or cancellatins of any fishing or fish trade permit

2. Where, following a conviction, any goods seized are not ordered to be forfeited and if any fines remain unpaid within 30 days of the conviction, such goods may be sold and the proceeds shall be used to cover the fines;

3. where, following a persecution, an accused person is acquitted, any seized fishing gear or other goods shall be returned to the person. If what has beeb seized is fish; the proceeds that have been realized from the sale shall be given to the person.

18. Presumption of commission of an offence

Any person commits any offence when that person contravenes any provision of this regulation or directives issued pursuant to this regulation or other laws.

19. Co-operation

Any person who is directly or indirectly concerned with provisions of this regulation or directives issued there of hshall coopertate in execution of the regulation.

20. Relations with other regulations

Any regulation, directive and practice which contravence this regulation shall not be applicable on matters provided for in this regulation.

21. Power to issue directives

The bureau can issue directives for the implementation of this regulation.

22. ደንብ የሚጸናበት ጊዜ

ይህ ደንብ በደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል መስተዳድር ምክር ቤት ከፀደቀበት ከዛሬ ነሐሴ 3 ቀን 1999 ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናል።

ሽፈራው ሽጉጤ

የደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር

22. Effective Date

This regulation shall inter in to force on the date of its approval, August

Shiferaw Shigute

Chief-executive of the Southern Nations, Nationalities and People's Regional State